

ተላላኪው እና የሌሎች አገልጋይ ሻክብያ ወይስ ወያኔ ???

ቁጥር አንድ

ፍሰህ ገመዳ ከአዲስ አበባ 02-01-18

ውድ የዓይጋ ፎረም ታዳሚዎች በመጀመሪያ ሰላም እና ጤና ለእናነተ ይሁን :: በዓይጋ ፎረም የሚወጡትን አብዛኞቹ አስተማሪ እና ገንቢ ፅሁፎችን እከታተላለሁኝ እኔም የአቅማን አልፎ አልፎ እወረውራለሁኝ :: የዛሬ ፅሁፌ መነሻ የሆነኝ ሰዎች የኤርትራው መሪ ኢሳያስ አፈወርቂ በሰጡት ረጅም ቃለመጠይቅ በተደጋጋሚ የተጠቀሙት የወያኔ አገልጋይነት ወይም ተላላኪነት በመስማቱ፤ ከማየው ነባራዊ ሁኔታና እና ከምሰማው ጋር ስለተምታታብኝ ፤ ግን እውነት ማን ነው ተላላኪው ?? በማለት ራሴን መጠየቅ ጀመርኩኝ እናምናለው ነባራዊ ሁኔታ በመገምገም እውነት ብዬ ያመንኩትን ለሌሎችም ባካፍል እና ብንወያይበት የተሻለ ግንዛቤ መያዝ እንችላለን በሚል መነሻ ይህችን አጭር ጽሁፍ እንሆ ብያለሁኝ::

የፅሁፌ አላማ ውሸት እየተደጋገመ ሲነገር እንደ እውነት ይቆጠራል የሚለውን የውሸታሞች መርህ ማክሸፍ የሚቻለው በተደጋጋሚ የሚለቀቁትን ውሸቶች እውነታውን በመንገር ማክሸፍ እና እውነተኛ ታሪካችን ማወቁ ጠቃሚ ነው ብዬ ስለማምን ነው:: ምክንያቱም ሻክብያም ሆነ ወያኔ የታሪካች አካል በመሆናቸው ነው :: ከዚህ ውጭ ሌላ አላማ እንደሌለኝ ለፅሁፌ አንባቢዎች በቅድምያ ለማስገንዘብ እወዳለሁኝ::

በአለም ደረጃ ይሁን በሀገራችን ውስጥ መርህ የሌላቸው ፤ ለመርህ ተገዥ ያልሆኑ ልክ እንደ ደላላ ትርፍን ብቻ እያዩ የሚጓዙ የፖለቲካ መሪዎች በርካታ ውሸቶቻቸው እየፈበረኩ በዘረጓቸው የብዙኃን መገናኛ እውታሮች እየደጋገሙ ለህዝቡ ያደርሳሉ ፤ በርካታ የህብረተሰብ ክፍል በተለይ ወጣቱና ህፃናት በተደጋጋሚ የሚነገረውን ውሸትበእንደ እውነት አምነው ይቀበላሉ:: ስለሆነም የህዝቦችና የአገሮች ታሪክ እየተጣመመ ይነገራል ፤ ይፃፋል ወዘተ ይህ አይነቱ የተዛባ የታሪክ እና የእውነታ ማጣመም ተጠቂ ደግሞ በአለም ደረጃ እንደ ኢትዮጵያ አገራችን እና ኤርትራ ህዝቦች ይኖራል ብዬ አልገምትም:: ስለሆነም ውሸቶች እየነገሱ ጥሬ ሀቆች እየተደፈጠጡ ህፃናትን እና ወጣቶች የተሳሳቱ ታሪኮች ብቻ እየሰሙ ያድጉና ለሀገር፤ ለአህጉር ይሁን ለአለም ጥሩ አይሆንም::

ስለሆነም አቶ ኢሳያስ ከሰጡት ረጅም ግን ይዘቱ አጭር የሆነ ቃለመጠይቅ ለሀገራቸው ቴሌቪዥን የሰጡትን በመከታተል እንድሁም በተለያዩ ብርድካስት እና ፕሪንቲንግ ሚዲያዎች ተተርጉሞ የተሰራጨውን/የተላለፈውን ለመከታተል እድሉ አገኘሁኝ እና ተደጋግሞ ከተነሳው የወያኔ አሸከርነት፤ ተላላኪነት ላይ ብቻ በማተኮር አሁን ባለው ነባራዊ ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር በማየት እና በመገምገም እውነት ግን ተላላኪው ማን ነው ሻክብያ ወይስ ወያኔ በሚለው በአጭሩ በኔ እይታ እና ግንዛቤ ላስቀምጥ ::

ባአጭሩ ለማስቀመጥ አቶ ኢሳያስ የታታሪውና ብልሁ የኤርትራ ህዝብ አቅምና ምኞት በማምከን እንደ ሽማግሌ ወይም ጡረተኛ ሰው ወደባቸውን ለአረቦቹ አከራይተው የኪራይ ብር እየለቁሙ ቀጭ ያሉት ብለሁ መሪ ወዲ አፎም ግብፅና ሳውዲ አረቢያ በተለያዩ ወቅቶችም ከኳታር እና ከኢራን ጋር ተወዳችተው እየተላላኩ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እንደይደኖር ቢቻል ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንደትባታትን ካልተቻለም የተዳከሙት አገር ሁና በአባይ ይሁን በሌሌች ወንዞች ምንም አይነት ግድብ መሰራት እንዳንችል:: ጠቅላላ ሀብታቸው ይሁን ጊዜያቸው በዚህ ተግባር በማዋል ላይ ይገኛሉ :: አገራቸው የአለም የአየር ለውጥ ጉዳይ፤ የልማት ግቦች ጉዳይ፤ የአለም ጤና ጉዳይ የሚመከርባት ትልልቅ የአለም መሪዎች የሚወያዩባት ሳትሆን የአልሸባብ መሪዎች፤ የኢትዮጵያ ተቀዋሚዎች እንደ ግንቦት ሰባት፤ አርበኞች፤ አነጻ፤ አብነጻ፤ እና የሌሎች አገሮች ተቃዋሚዎች ስለ አግር ማተራመስ፤ ስለ ቦንብ ቀበራ፤ ስለ ውሸት ወሬ መፈብረክና ማሰራጨት የሚመከርባት ኤርትራን ፈጥረው ህዝቧን ለሰደት እና መከራ የዳረጉ ህዝቡን የካዱ መሪ ናቸው:: በሌላ በኩል የቀይባህር ዳርቻዎቹም እንደታሰበለቻው የግብፅ አይነት የቱሪስቶች የሚፈሰሱባትና ባለሀባቶች ሀብታቸውን የሚያፈሱበት እና በርካታ የአለም ህዝብ የሚዘናናበት ሳይሆን የሳውዲ አረብያ እና አረብ ኤምራትስ የመኝን ለማጥፋት ያሰማሩዋቸው የጦር መርከቦች የሚመሰሰቡበት ቦታ ሁኗል የመን የምትባል ሀገርም በአቶ ኢሳያስ ተባባሪነት እጅግ በፍጥነት እየፈራረሰች ትገኛለች:: በሀገራችንም እጅግ በጣም ኃላቀር የሆኑ ዘረኛ የሆኑ ዜጎች እንዲፈበረኩና እርስ በእርሳቸን እንደንናከስ የሚችሉትን ሁሉ በማድረግ ላ ይገኛሉ:: ወያኔ ግን አገር አስገንጣይ እየተባለም ጭምር ለኤርትራውያን ጥያቄ ህዝባዊ መልስ ሰጥቷል::

ሻእብያ በራሱ በለኮሰው ወረራም የኢትዮጵያ ጦር ደቀምሐሬ ደርሶ እንዲመለስ ተደርጓል ምክንቱም ወያኔ በመርህ እንጂ ደመነበስ የሚመራ ስላልሆነ። ይህ ውሳኔም ሻእብያ ካልጠፋ ሰላም አናገኝም እንቸርሰው በሚሉ እና ሻእብያ መጨረስ የእኛ ጉዳይ ሳይሆን የኤርትራውያን ነው እኛ ወረራውን እስከቀለበስን ድረስ ሌላ አጀንዳ የለን እንመለስ በሚል የወያኔ መሪዎች ለሁለት ተከፍለው ወያኔ ለመርህ ሲባል ዋጋ ከፍሎበታል።

ስለሆነም በኔ እምነት የኤርትራ ህዝብን ይሁን የትግል አጋሮቹን የካደ የእነ ግብፅና ሌሎች አረብ አግራት ተላላኪው ሻእብያ እንጂ እስላምዊ ህብርት፤ አልሸባብ፤ አልኢትሀድ፤ የመሳሰሉ እንዲሁም መረን የለሹ የሻእብያ ሽፍታ መንግስት አንበርክኮ አገሩን በከፍተኛ ሁኔታ በልማት በፖለቲካ፤ በዲፕሎማሲ፤ በኢኮኖሚ ወዘተ እየሳደገ ለሌሎችም ተሞክሮ እየሰጠ በአለም ደረጃ ከፍተኛ አለም አቀፍ መድረኮች የሚካሄዱባት አገር የፈጠር ወያኔ ሊሆን አይችልም። በወታደራዊ ስምሪት ደረጃም የሻእብያ ጦር የመን ለማጥፋትከሳወዲ ጥምር ጦር ጋር፤ ከዚህ በፊትም እስላማዊ ህብረት ለመርዳት ሶማሊያ ብቻ ጥፋት ባለበት ይላካል። የኢትዮጵያ ጦር አልሸባብን እና እስላማዊ ህብረትን እንዲሁም በኢትዮጵያ ሶማሊ መሸጎ የነበሩት እነ ኡብነግና አነጎችን በማጥፋት እዛው ያለው ከፍተኛ የነዳጅ ክምችት ለሀገር ልማት እንዲውል ከፍተኛ ስራ ስርቷል። በሌላ በኩል በተባበሩት መንግስታትና የአፍሪካ ህብረት ጥያቄ መሰረት በሱዳን እና በሶማሊያ ተሰማርቶ ይገኛል እነዚህ ስምሪቶች ለሁለቱም አገራት ከፍተኛ ድጋፍ ከማድረጋቸው ሌላ የአነዚህ አከባቢዎች ከአሸባሪዎች መከላከል በኢትዮ ሶማሊ የሚገኘውን ከፍተኛ ነዳጅ አውጥቶ ለመጠቀም ከማስቻሉም በላይ በእነዚህ አከባቢ የሚኖረው ህዝብ እንደሌላ አከባቢ በሰላም እየኖረ አከባቢው እንዲያለማና እኩል ተጠቃሚ ከማድገም በተጨማሪ የህዳሴ ግድባችን እና ሌሎችም ግድባቻችን በሰላም ለመስራትና ለመጠቀም ያላቸው ቁልፍ ሚና ማንም አይስተውም። ስለዚህ በዚህ መመዘኛም ሻእብያ ለእነ ግብፅና ለሳውዲ አረቢያ ይላላካል እንጂ ወያኔ እየተላላከ ያለው ለሀገሩ ጥቅም ነው ያውም ከአለም እና ከአፍሪካ መንግስታት ጋር በሚደረግ ስምምነት ስለሆነ ሀገራችን ከፍተኛ ክብር እና ምስጋና የምታገኝባቸው ሆነዋል። የሻእብያ ስምሪት ግን አጥፊዎችን ለመደገፍ ስለሆነ ኤርትራን እንደትገለል እና ከአለም እንድትነጠል አድርጓታል። ስለሆነም በሁሉም መመዘኛ የኤርትራ ህዝብ ጥቅም የማያስጠብቅ የሌሎች ተላላኪ ራእይ የሌለው መርህ አልባ የሻእብው መሪ አቶ ኢሳይስ እና የሚመሩት ድርጅት ሻእብያ እንጂ ወያኔ ሊሆን አይችልም በማለት ጊዜ ለሌላቸው አንባቢዎች በዚህ እየቃጨሁኝ ጊዜ ላላቸው ግን በተለያዩ መልኪያዎች በመጠቀም ዘርዘር አርጌ ያቀረብኩትን የዚሁ ተከታይ ቁጥር ሁለት እንደታነቡ እጋብዛለሁኝ ።

መልካሙን ሁሉ አበሮ ለማደግ እና ሰላም ለሚመኘው ህዝባችን !!

ውድቀት ምንጊዜም ለሀገራችን ክፉውን እነጂ መልካሙን ለማይመኝሉን መርህ አልባ ጠላቶች!!